

አሮሙኛ ቋንቋ በኢትዮጵያ ምድር እንዳይነጋገርበት ተከልክሎ አያውቅም።

የኢትዮጵያ ሕዝብ ሊያውቅ የሚገባ፡

ዛሬ ለመጻፍ ያነሳሳኝ ዋናው፡

በአሮሞው ስደተኛ ስም የሚፈጸም ግፍ የአሮሞን ብሔር በኢትዮጵያ ምድር ብቻ ያለውን ሳይሆን ከኢትዮጵያም ውጪ የጎረቤት አገሮች አገሩ በመሆኑ በሕዝባቸው ቆጠራ በሚታወቅበት ጭምር አደጋ ላይ ጥለውት ይገኛል ከወለጋ የወጡት ጥቂት እንክርዳዶች አነሳች። ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ እና ሌላውን አሮሞ እነዚህ የወለጋ አነሳች እንዴት እንደሚያዩት እንደሚርቁት በቅርብ በሰፊው እመለስበታለሁ።

አንደኛ

አሮሙኛ መነጋገር በደርግ ጊዜ ክልክል ነበር ፡ በንጉሱም ጊዜ እንዲሁ ፡ ማንም ከቤቱ ውጪ በይፋ እንዳይነጋገርበት ይከለክል ነበር ይላል። አይውሽት እንደው ለካስ ያህንቴ የእናቴ ታላቅ ወንድም ሃደኛቱ የሚለው ውነቱን ነበር ማለትም እናት በሊታ ። ኢትዮጵያን እናቱን በሊታ ለማለት ነው።

ሁለተኛ ፡

ባለፈው አመት እንደጻፉት አሁንም ፡ በደርግ ግዜ መንግስቱ ኃይለማርያም ስልጣኑን ተጠቅሞ ፡ አሮሙኛን በአማርኛ ፡ በትግሪኛ እና በጉራጌኛ ቀይሮት ነበር በሃሉም የእነዚህ የሶስት ብሄሮች ብቻ እንዲሆን አሮሞውን ሲያስገድደው ኖርዋል ይላል። አቤት ቆርጦ ቀጥልነት ፡ ሕሌና ማጣት። እውነት እነዚህ የኢትዮጵያ አሮሞች ናቸው ወይስ የሱማሌ ፡ የኬኒያ ፡ የዩጋንዳ ፡ የሱዳን እራሳቸውን እነሱ እያስቀመጡ እንዳሉት። የኢትዮጵያ አሮሞዎች እንዴት እንደሚያስቡ ከዚህ በታች ባጭሩ አስቀምጠዋለሁ ከሃቅ በመነሳት በተለመደው።

በአሮሙኛ ሳምንታዊ የሬዲዮ ስርጭት በደርግ ጊዜ ተጀምሮ ይተላለፍ ነበር እንኳን ሊከለከል። ሃቅ የማስታወቅያ ሚንስትር በጊዜው የነበራችሁ ጋዜጠኞች ለሃቅ የምትመሰክሩ እና ቴፑ እራሱ በአሮሙኛ ይተላለፍ የነበረው ስርጭት በኢትዮጵያ ሬዲዮ ምስክር ነው። አገገ እና ጉፋዎቹ ወዴት ሊገቡ ነው። ዜናውን ሲያዘጋጁ እና ሲያቀርቡ የነበሩት በሕይወት አሉ እኮ ።

ጥቂት ልበል ለመነሻ ፡

እንደሚታወሰው ፡ ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን በስልጣን ላይ እያሉ እና ከስልጣንም ከወረዱ በኋላ ማግኘቴ ግልጽ ነው። ከስልጣን ሳይወርዱ ከአንድ አመት በፊት ፡ በአገራችን በአዲስ አበባ ጽሕፈት ቤታቸው በይፋ በኢትዮጵያ ፡ በሕዝቧ እና መከላከያ ሰራዊቷን እና ሰላም እና እርቅ ከገንጣዮች ጋር እንዲደረግ ጭምር በማስብ የኢትዮጵያ ጉዳይ እጅ አሳስቦኝ ላለፈው 26 አመት እየሄድነው ያለንው አሳዛኝ ሁኔታ በወያኔ እየተፈጸመ ያለው እንዳይፈጠር በማሰብ ፡ ከኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም ጋር ሃሳብ መለዋወጥ አይረሳም። ታዲያ በዚያን ጊዜ በኢትዮጵያ ሚዲያ የተመለከቱት ጉዳዩን ፡ ለእኛም ድምጻችንን ታሰማለን በለው ፡ የሸዋ አሮሞዎች በጊዜው እርዳታ ማስተባበሪያ ይሰሩ በነበሩ እኔን በቅርብ የሚያገኙ አሮሙኛ ተናጋሪ የአቃቂ ኗሪ በሆኑት ወንድም አማካኝነት ፡ እሳቸውን የሚያውቁ ባስተባበሩት ፡ የአቃቂ እና የአዲስ አበባ ፡ የሰላሌ ፡ የሸኖ ፡ የአንቦ እናም የሰንዳፋ ሰዎችን ያካተተ ኮሚቴ ቀደም ብሎ የነበረ ተሰሚነት አጥቶ በተሰፋ ይጠባበቅ የነበረ ፡ ጥሪ ባደረገልኝ መሰረት እርዳታ ማስተባበሪያው ውስጥ በነበሩት ወንድም አማካኝነት ተነግሮኝ አብረን በመሄድ በስብሰባው በመገኘት ሃሳባቸውን እና ኮሚቴውን ወክዬ በእየሳምንቱ የሚተላለፈው አሮሙኛ ለወለጋዎች ብቻ እንጂ ለእኛ ስለማይገባን ይቀየርል ብለው የጻፉትን እና እኔንም እንድትወክለን ሃላፊነት ውክልና ሰጥተናታል የሚል ጽፈው ፈርመው የሰጡኝን አምኖበት ፡ ሰፋ ካለ ሃሳብ መለዋወጥ በኋላ ጠያቂዎቹ የሚሉትን ይገዢ ወደ ሚመለከተው ማስታወቂያ ሚንስትር አቅርቤ በመጨረሻም ለኮሎኔል መንግስቱ ጉዳዩን ከሚንስትሩ ጋር በመተባበር አቅርቦን ጉዳዩ ተቀባይነት አግኝቶ ነበረ። ይህም

የወለጋውን ኦሮሙኛ ስርጭት እንዳለ ሆኖ ፡ ብዙሃኑ በሚሰሙት ኦሮሙኛ እራሱን የቻለ ሌላ የሬዲዮ ስርጭት ቅዳሜ ቀን እንዲቀርብ ተወስነ ማለት ነው።

እስከዚህ ነው እንግዲህ ኦሮሙኛ በህግ ክልክል ነበር በሚል ዛሬ አነጎች እያስተጋቡ ያሉት።

በጊዜው የነበራችሁ ጋዜጠኞች በሳምንት አንዴ እሁድ እሁድ ኦሮሙኛ ይቀርብ እንደነበረ የምታውቁ አነግን ቶሽ! ልትሉት ይገባል። ገነጣጣዮች ከወለጋ የወጡት ጥቂት እንክርዳዶች የትግራይ ሕዝብ ነጻ አውጪን እና የኤርትራን ሕዝብ ነፃ አውጪን የኦሮሞ ነፃ አውጪ በሚለው ስማቸው እየመሩ የኢትዮጵያ በኢተመንግስት አስገብተው ትልቁን የኦሮሞ ሕዝብ ቲንሽ አድርገው በጉልበት ቁጭ አሉ እንደነሱ አይምሮ በክልል አስቀመጠው። ከዛም አሳልፈው በክልል ሸጠውት ወጡ እነዚህ ወንጀለኞች። አሁንም መኖሪያቸው "ኦሮሞ" ነው።

በመጨረሻም ፡ እንደሚታወቀው አንድም ቀን አንድም የኢትዮጵያ መንግስት ወይም መሪ እራሱ ኦሮሙኛውን ወደ ቤተመንግስት በጎንደር አስገብቶ የቤተመንግስቱ ቋንቋ ከማድረግ ውጪ፡ ኦሮሙኛ በህግ ይቅር እና በድብቅም ክልክል እንዳልነበረ በሚገባ ከኦሮሞው የተወለደው ቤተሰብ ጭምር የሚያውቀው ነው። የከለከለ መንግስት የለም። ለኢትዮጵያ የቆምነው ማስረጃ በሚሊዮን የሚቆጠር አለን አገራችንን ኢትዮጵያን ለሕዝቧ የኢትዮጵያ ባለቤትነቱን ለማስከበር።

ኢትዮጵያ ለዘለዓለም ትኑር!

የኢትዮጵያወርቅ (የሐረርወርቅ) ጋሻው

ዙብሄረ አንዲት ኢትዮጵያ።

Yehar9@aol.com